

ሲሆን ለእያንዳንዳቸው ሚና እና ተግባር ተገቢው ሥልጣን ያለበት ነው። እኔም በሰላሴ ምሳሌነት እንደታየው የኅብረት አመራርን ለመሪዎች እንደ መስፈርት አድርጌ ተግባራዊ ላደርገው አሻለሁ። ከሌሎች አጋር መሪዎች ጋር በኅብረት እና በልዩ መቀበል ለማገልገል እንድችል ጸጋ እንዲሰጠኝ እለምናለሁ።

(ማቴ. 28:16-20፤ ዮሐ. 5:22-23፤ ዮሐ. 16. 13-15፤ ዮሐ. 17:21፤ የሐዋ. 13:1-3፤ ሮሜ 8:14-17)

9. ገንዘብን በታማኝነት እይዛለሁ

ኢየሱስ እና ሐዋርያቱ ሁል ጊዜ የሌሎችን ገንዘብ ለአገልግሎት ዓላማ በታማኝነት ይይዙ ነበር። እነርሱ ባለአደራነትን በእግዚአብሔር እና በሕዝቡ ፊት ያለምንም ነቀፋ ፈጽመው በማሳየት አስተምረዋል እናም ምሳሌ ሆነዋል። አንዳንድ መሪዎች በሰዎች ገንዘብ ያለ አግባብ ሲጠቀሙ ወይም ለአገልግሎት ሌሎች መንፈሳዊ መሪዎች በሰጡት ገንዘብ ላይ ታማኝነት ማግኘት ሲያቅታቸው ስመለከት አዝናለሁ። እኔ የገንዘብ ፍቅር የመሪዎችን የኢየሱስን መንግስት ለማገልገል ያላቸውን ብቃት እንደሚያዘገብ እና የመንፈሳዊነት ፈተናን እንዲወድቁ እንደሚያደርግ አውቃለሁ። እንዲሁም መሪዎች ቤተሰባቸውን ሊደግፉ እንደሚገባ እና ከሚያገለግሏቸው ሕዝብ የኑሮ ድጋፍ ማግኘትን እንደሚጠበቅ ሊጠብቁ እንደሚገባም አውቅና ሰጣለሁ። እኔ በእግዚአብሔር እና በሕዝቡ ፊት እኔ ታምኜ በተሾምኩበት ገንዘብ ላይ ያለ ምንም ነቀፋ ማገልገል እና መንቀሳቀስ እንድችል በትህትና እለምናለሁ/ እጸልያለሁ።

(ማቴ. 6:25-34፤ ሉቃ. 16:14-15፤ ሐዋ. 4:32፤ 5-11፤ ሐዋ. 20:25-35፤ 1ቆሮ. 9:1-18፤ 2ቆሮ. 8:16-22፤ 1ጢሞ. 6:9-11፤ 1ኢጥ. 5:2-3፤ ይሁዳ 11-12)

10. ለማገልገል ልዩ ልዩ ማዕቀፎችን እጠቀማለሁ

ልዩ ልዩ ስልቶች እና ተቋማት (ማዕቀፎች) ለቤተ ክርስቲያናት እና አገልግሎቶች የባለአደራነት አቅጣጫዎች ናቸው። በኢየሱስ ዘመን ፈሪሳውያን እና ጻፎች ኢየሱስን የራሳቸውን ልዩ ልዩ የባህላዊ ማዕቀፎች ተቋም ህጎች ማስረጃዎች እና ስነ መለኮትን በተቃራኒው በመጠቀም ሲቃወሙት እንደነበር ሳይ እደነቃለሁ። በዚህ ዘመን በርካታ መሪዎች በተመሳሳይ መልኩ የሰዎችን መስጠት ከክርስቶስ ይልቅ ወደ ራሳቸው፣ ወደ አሠራራቸው፣ ወደ ቁሳቁሶቻቸው ወይም ስነ መለኮዊ መርሃቸው ሲያዙ እና ለመቆጣጠር ሲፈተኑ ሳይ አዝናለሁ። አንዳንድ ጊዜ መሪዎች የራሳቸው ተቆጣጣሪነት እና ተጽእኖ ለማጽናት ኃላፊነት የእነርሱ ብቻ ሲያደርጉ እና ልዩ ልዩ ተዋረዶችን ደረጃዎችን ሲፈጥሩ እና ማዕረጎችን ሲያበጁ እመለከታለሁ። «ጌታ መሆን» እና እቅድ፣ ራዕይ እና መዋቅራዊ ግዴታን በመጫን ሰዎችን መጉዳት ቀላል ነው። እኔ እራሴን ላነጻ እና ንጉሴን በቅድስናና እና በመልካም ላገለግል እንዲሁም የማገልግላቸውን ሌሎችን ከእርሱ ጋር የቀረበ ግንኙነት (እርምጃ) እንዲኖራቸው ለማገዝ እጠማለሁ።

(ማቴ. 23:13-33፤ ዮሐ. 11:47-48፤53፤ የሐዋ. 20:18-35፤ ፈሊ. 2:19-21፤ ያዕቆብ 4:13-16፤ 1ኛኢጥ. 5:2-3፤ 3ኛዮሐ. 9-11)

መደምደሚያ

እኔ ከእኔ በፊት በነበሩት መሪዎች እግር ተተክቼ ቆሜያለሁ። እነርሱ ፍጹማን አልነበሩም እኔም እንደዛው። እነርሱ በተማሩት መሠረት መርተዋል። ደግሞም ጌታ በጸጋው እና በመልካምነቱ መንግስቱን በነርሱ ተጠቅሞ አስፍቷል።

እኔ እንደ መሪ ያሉበኝን የብቃት ማህበሮች እና ውድቀቶች በጌታ በኢየሱስ ፊት በግልጽ አቀርባለሁ። እናዘዛለሁ።

እኔ እራሴን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም የበለጠ ኢየሱስን ለመምሰል እና ሌሎችም በተመሳሳይ መልኩ የሚሄዱትን ለማሳደግ በትህትና እሰጣለሁ። ለዚህ ቃል ኪዳን ታማኝ እንድሆንም እግዚአብሔር በጸጋው እና በምህረቱ ይርዳኝ፤ አሜን።

በዓለም ዙሪያ ያሉ መሪዎችን በመቀላቀል፤ ይህንን የግል ቃል ኪዳን አደርጋለሁ

ፊርማ _____

ቀን _____

ምስክር _____

ምስክር _____

ሜንተርሊንክ ኢንተርናሽናል

መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማስረጃዎቹን ለማየት የጥምና ጊዜ መውሰድን ጠቃሚ ሆኖ ልታገኙት ትችላላችሁ።

ይህንን ለሌሎችም እንድታሰራጩት እናበረታታችኋለን? ለሥርጭት የሚሆኑ ያልታተሙ (ሰፍት) ቅጂዎችን በሚከተለው አድራሻ ሊያገኙ ይችላሉ።

www.mentorlink.org

ይህንን የመሪዎች ቃል ኪዳን ሰነድ ያለምንም ማስተካከያ ለማስራጨት ተፈቅዷል። ©Mentorlink2010.

የመሪዎች ቃል ኪዳን በሉዛኑ ቃል ኪዳን (1974) መሠረት ላይ የተቀረጸ ነው። ይኼ የመሪዎች ቃል ኪዳን ለሉዛኑ የአመራር እድገት መርሃ ግብር አስፈጻሚ ቡድን በኬፕታውኑ የ2010 ዓለም አቀፍ ወንጌል ሥርጭት ላይ የተካሄደ ስብሰባ የሚያገለግል ሰነድ እንዲሆን የተዘጋጀ ነበር።

የአዘጋጁ ማስታወሻ፡- እባክዎትን በዝግጅቱ ላይ ያለዎትን አስተያየት በሚከተለው አድራሻ ይላኩ። info@MentorLink.org



የመሪዎች ቃል ኪዳን

በዚያን ጊዜ ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቱ እንዲህ አለ፡- እኔን መከተል የሚወድ ቢኖር፤ ራሱን ይካድ መስቀሉንም ተሸክሞ ይከተለኝ። ነፍሱን ሊያድን የሚወድ ሁሉ ያጠፋታል፤ ስለ እኔ ግን ነፍሱን የሚያጠፋ ሁሉ ያገኛታል። ሰው ዓለሙን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱንም ቢያጎድል ምን ይጠቅመዋል? ወይስ ሰው ስለ ነፍሱ ቤዛ ምን ይሰጣል? የሰው ልጅ ከመላእክቱ ጋር በአባቱ ክብር ይመጣ ዘንድ አለውና፤ ያን ጊዜም ለሁሉ እንደ ሥራው ያስረክበዋል።

የማቴዎስ ወንጌል 16:24-27

